



**የኮሎምቢያ ግዛት መንግሥት
የሞተር ተሽከርካሪዎች መምሪያ**

**በመንጃ ፍቃድ ወይም መታወቂያ ላይ የሚያርፈው
የጾታ አሰያዩም የሚመሠረትበት ወይም የሚቀየርበት አሠራር ሂደት**

በመንጃ ፍቃድ ወይም መታወቂያቸው ላይ የሚጻፈው የጾታ አሰያዩማቸውን በአዲስ ማንነት እንዲመሠረትላቸው ወይም እንዲቀየሩላቸው የሚሹ አመልካቾች የሚከተሉትን ሊያሟሉ ይገባል፡-

- ተሞልቶ የተፈረመበት የጾታ አሰያዩም ቅጽ ማቅረብ፤
- አዲስ ከሚወጣው ወይም ከሚሻሻለው የመንጃ ፍቃድ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ክፍያዎችን መክፈል፤ እንዲሁም
- አዲስ ፎቶግራፍ መነሳት።

አመልካቾች ሊመርጡት የሚችሉት የጾታ አሰያዩም

አመልካቾች ይበልጥ የሚገልጻቸውን የጾታ አሰያዩም በቅፁ ላይ መጠቀም ይኖርባቸዋል። እባክዎ ጾታ የቀየሩት ሰዎች ራሳቸውን እንደ ወንድ፣ ሴት፣ ወይም ወንድ ወይም ሴት ያልሆነ ብለው መግለጽ እንደሚችሉ ልብ ይበሉ። በተጨማሪም በመንጃውም ጾታ ላይ የሚመደቡት ሰዎች ጾታቸውን ማሳወቅ ካልፈለጉ የ X ምልክትን መጠቀም ይችላሉ።

ከጾታ አሰያዩም ጋር ተያያዥነት ያለው መረጃ ግላዊነት ጥበቃ

ሠራተኞች በጾታ መሰየሚያ ቅፅ ላይ ከተቀመጡት ጥያቄዎች ውጪ ከጾታ ጋር ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ሊጠይቁ ወይም የአመልካቹ የግል የሕክምና ታሪካዊ ሰነዶችን ሊመረምሩ አይችሉም። ቅፁ የሹፌሮች የግል መብት መከላከያ ሕግ ላይ በተቀመጡት ድንጋጌዎች መሠረት የግል መረጃን በምስጢራዊነት ይይዛል።

ጾታን የሚመለከት መረጃ ከሌሎች ምንጮች ጋር ማዛመድ

አንድ አመልካች በዲስትሪክቱ መታወቂያ ላይ የተገለጸውን ጾታው ለመለወጥ የጾታ አሰያዩም አስቀድሞ በልደት ሰርቲፊኬቱ ወይም ሌሎች የመታወቂያ ወይም የፍቃድ ዓይነቶች ላይ እንዲያስቀይረው አይገደድም፤ እንዲሁም በሁሉም የመታወቂያ ዓይነቶች ላይ ተዛማጅ የሆኑ የጾታ አሰያዩሞች እንዲኖሩት አይገደድም።

የስም ለውጥ

በመንጃ ፍቃድ ወይም በመታወቂያ ላይ የሚሰፍሩት የስም ለውጦች ተገቢ የስም ለውጥ ሰነዶችን በማስረከብ የሚፈጸሙ ሲሆን፣ በማኅበራዊ ደኅንነት መዝገብ ላይም ሊንጸባረቁ ይገባል። የስም ለውጦች የሚፈለገውን የጾታ አሰያዩም ሳያጉላሉ በመንጃውም ጊዜ ሊሰላሰሉ ይችላሉ።

ፎቶግራፍ

አመልካቹ ማናቸውም አይነት የጾታ ለውጥ ቢጠይቅም፣ የዲ.ሲ. DMVን ነባራዊ ፎቶግራፍ መስፈርት በማያዛንፍ መልኩ እኔን ይገልጻኛል ብሎ በመረጠው አቀራረብ አዲስ ፎቶግራፍ መነሳት ይኖርበታል።

ተጨማሪ ድጋፍ

DMV ደንበኞችን ሞያዊ፣ ትህትና በተሞላበት እና ፍርድ ገምድላዊ ባልሆነ መልኩ ለማገልገል ቆርጧል። DMV የጾታ አሰያዩም ጥያቄን ተግባራዊ ለማድረግ ምን ጊዜም የአመልካቹን የግል መብት በሚያስከብር እና ለተመልካቹ ተገቢ ያልሆነ ትኩረት በማይሰብ መልኩ ይተጋል። የ DMV ሠራተኞች ከዚህ ሂደት ጋር ተያያዥነት ያለው ስልጠና ወስደዋል፤ ስለዚህ፣ ማንኛውም ችግር ወይም ቅሬታ በቦታው ላይ ወደ ሚገኘው ተቆጣጣሪ ወይም ሥራ አስኪያጅ መቅረብ ይኖርበታል።



የኮሎምቢያ ግዛት መንግሥት
የሞተር ተሽከርካሪዎች መምሪያ

የራስ የጾታ መሰየሚያ ቅጽ

በአመልካች የሚሞላ		
_____	_____	_____
(የአያት ስም)	(መጠሪያ ስም)	(የአባት ስም)

(የማኅበራዊ ደኅንነት ቁጥር (SSN))	(የመንጃ ፍቃድ/የመታወቂያ ቁጥር)	

ጎዳና		

ዋሽንግተን፣ ዲ.ሲ.		

(ከተማ/ከተማ)		(ዚፕ ኮድ)

እኔ፣ _____	በመንጃ ፍቃድ / መታወቂያ ላይ ያለው የጾታ መለያዬ	
(ስምዎትን ይጻፉ)		

ምልክት እንደሚከተለው ተለውጦ እንዲነበብ እፈልጋለሁ፡- M (ወንድ) F (ሴት) X (አልተገለጸም/ሌላ)		
(አንዱን ይክብቡ)		

ይህ የጾታ አሰያየም ጥያቄ ለማንኛውም የማታለል ሥራ ወይም ሌላ ሕገ ወጥ የሆነ አላማ ላይ እንዲውል ታስቦ የቀረበ አለመሆኑ በመቀጫ ሕግ መሠረት አረጋግጣለሁ።		

የአመልካቱ ፊርማ		(ቀን)

የልብወለድ ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም ወይም በዚህ ማመልከቻ ላይ ሆነ ብሎ የውሸት መግለጫ የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲ.ሲን ሕግ እየተላለፈ በመሆኑ፣ ከ \$1,000 ለማይበልጥ የገንዘብ ቅጣት ወይም ለ180 የእስራት ቀናት ወይም ለሁለቱም ይዳረጋል። (የዲ.ሲ. ሕጋዊ ኮድ§22-2405)

በዲ.ሲ. መንግሥት ኤጀንሲ ወይም ባለሥልጣን የብክነት፣ የማታለል፣ ወይም ማንቋሽሽ ከተፈጸመ፣ በዲ.ሲ. የአጠቃላይ ምርመራ ቢሮ በ1-800-521-1639 ላይ ይደውሉ።